

# በቤቶች ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ ለመሆን የሚያስፈልጉ መስፈርቶች

## በቅድሚያ በግል መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1. ለኢትዮጵያውያን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የመኖሪያ ፈቃድ ቅጂ ማቅረብ፤
2. የሌላ አገር ዜግነት ላገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የፓስፖርት ቅጂና የትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ቅጂ፤
3. ያገባች ከሆነ/ች የጋብቻ ማስረጃ ዋናውንና ቅጂ፤ ያላገባችም ከሆነ ስላለማግባቱ/ቷ ማስረጃ ማቅረብ፤
4. ሁለት የፓስፖርት መጠን ያለው ፎቶግራፍ፤
5. ለቤቶች ፕሮግራም ተብሎ የተዘጋጀ ቅፅና ውል በመሙላት ፈርሞ ማቅረብ፤
6. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የጣት አሻራ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ/ች፤
7. ከዚህ በፊት በራሱ/ሷም ሆነ በትዳር ጓደኛው/ዋ ስም የመኖሪያ ቤት የሌለው/የሌላትና የመሥሪያ ቦታ ያልወሰደ/ች ወይም ኖሮት/ሯት ለሶስተኛ ወገን ያላስተላለፈ/ች፤ (እንደክልሉ ሁኔታ የሚለያይ ስለሆነ የየክልሎቹን መመሪያ ከዌብሳይቱ ላይ ይመልከቱ)
8. ለቤቶች ፕሮግራም የተዘጋጀ የውጭ ምንዛሬ አካውንት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመክፈት በቅድሚያ በማህበር ለመደራጀት እንዲያስችል የገንባታውን ወጪ 50% በውጭ ምንዛሬ ማስገባትና ገቢ የሆነበትን ደረሰኝ ማቅረብ የሚችል/የምትችልና ቀሪውን 50% ለማህበሩ መሬት ተዘጋጅቶ ሲሰጥ ለመክፈል የሚችል/የምትችል፤

ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟላ ተመዝጋቢ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለቤቶች ፕሮግራም የሚሆን አካውንት ለመክፈት የሚስፈልጉት መስፈርቶችና ቅድመ ሁኔታዎች

1. ለኢትዮጵያውያን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የመኖሪያ ፈቃድ ቅጂ፤

2. ዜግነታቸውን ለቀየሩ ትውልደ ኢትዮጵያውን የፀና የፓስፖርት ቅጂና የፀና ትውልደ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ቅጂ
3. አንድ ፓስፖርት መጠን ያለው ፎቶግራፍ፤
4. ለቤቶች ፕሮግራም አካውንት ለመክፈት የተዘጋጀውን የማመልከቻ ቅፅ መሙላት (ቅፁን በዌብሳይታችን ላይ ማግኘት ይቻላል)
5. ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች በማሟላት በኢትዮጵያ ኤምባሲ ለዲያስፖራ ዘርፍ በአድርሻ መላክና አካውንቱ ተከፍቶ እንደተገለፀ በተከፈተሎት አካውንት ክፍያውን ማስቀመጥ መጀመር፤

**ህብረት ሥራ ማህበሩን በመመሥረት የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ለመሆን በተጨማሪነት መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች**

1. በግል አካውንት ከፍተው የግንባታውን ወጪ 50% ተቀማጭ ያደረጉ የዲስፖራ አባላት እንደየክልሉ ወይም ከተማ አስተዳደሩ የማህበራት አደረጃጀት መመሪያ መሠረት ዝቅተኛውን ቁጥር ሲያሟሉ ኤምባሲው በማህበር እንዲደራጁ ያደርጋል፤
2. ዝቅተኛውን ቁጥር የማያሟሉ ከሆነ ኤምባሲው ከሌሎች ካላሟሉ ተመዝጋቢዎች ጋር በማቀናጀት እንዲደራጁ ያደርጋል፤ በሚሲዮን ደረጃ ለማደራጀት ካልተቻለ ከሌሎች አገሮች ከተመዘገቡ የዲስፖራ አባላት ጋር ለማደራጀት እንዲቻል መረጃውን ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ይላካል፤
3. ማህበሩን ለማደራጀት ሁሉም የማህበሩ አባል የግንባታውን 50% ክፍያ በውጭ ምንዛሪ በክፈቱት አካውንት በማስገባት ደረሰኛቸውን ማቅረብ፤ ገንዘቡ ወደ ማህበሩ የጋራ አካውንት (Pull Account) በእያንዳንዱ አባል ስም ሰብሲዲሪ ሌጅር ተይዞ ገቢ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ (ዝርዝሩን ከየክልሎቹ መመሪያ ላይ ይመልከቱ)
4. ማህበሩ ለግንባታው የሚያስፈልገውን መሬት ሲረከብ ቀሪውን 50% ክፍያ ከአባላቱ በማሰባሰብ ወደ ፑል አካውንቱ ገቢ ማድረግ ይኖርበታል፤

5. ነባር ማህበራት ከዚህ ቀደም የከፈሉት ገንዘብ 50% ከሞላ ይመዘገባሉ ካልሞላ ግን እንዲያሟሉ ተደርጎ በፕሮግራሙ ውስጥ ያሳተፋሉ፤

**ማሳሰቢያ፡-**

- ዝርዝር መረጃ ሰንጠረዥ እና የክልሎች መመሪያዎች፣ የማህበራት አደረጃጀት መመሪያዎች፣ የመመዘገቢያ ቅጾችና የባንክ አካውንት መክፈቻ ቅፅ ከዌብ ሳይታችን ላይ በማግኘት መጠቀም ይችላሉ፤